



**የእጩ ክብር በዓል ተሳታፊዎችን ፍጅት በተመለከት
ከአሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር(ኦዲግ) እና ከአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ**

የሃያ-አምስት ዓመታት የሕወሐት አገዛዝ ቁም ስቅላችሁን ያሳያችሁና ከመሞት በላይ ከመኖር በታች የሆነ የሰቀቀን ኑሮ የምትገፉ ዉድ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ሆይ፡-

የአሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዲግ) እና የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ከቡሾፍቱ የተሠራጨውን የወገኖቻችንን እልቂት የሚገልፅ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ዜና የተከታተልነው ቢቃላት ለመግለፅ በሚያስችግር የሃዘንና የጭንቀት ስሜት ነው።

የፋሺስቱ ወያኔ አጋዚ ሠራዊት በአሮሚያ ክልል ቡሾፍቱ በሚገኘው ሆረ አርሰዲ የእጩን በዓል ለማክበር በተሰበሰቡ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ላይ የወሰደው ጭካኔ የተመለከት እርምጃ ህዝብን አስተዳድራለሁ ብሎ በመንግሥትነት ሥልጣን ላይ በተቀመጠ አካል ዕውቅናና ትዕዛዝ የተፈፀመ መሆኑ የዚህን ዘረኛ ሥርዓት መሪዎች እንደሰዉ ማሰብ መቻል እንደነጠራጠር አድርጎናል። የእጩ በዓል የአሮሞ ሕዝብ ለዘመናት ታግሎና ተንከባክቦ በመጠበቅ ካቆያቸው የማንነቱ መገለጫ ከሆኑት እሴቶቹ አንዱ መሆኑ ይታወቃል። በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እንደተገለፀው በአገራችን ታሪክ እስከዛሬ ታይቶና ተሰምቶም በማይታወቅ ሁኔታ ባህላዊ እምነታቸውን በሚያከብሩበት ሥፍራ በጣም ብዙ ዜጎቻችን በአጋዚ ነፍሰ ገዳዮች ወደ ገደል ተነድተውና በጥይትም ተጨፍጭፈው አልቀዋል። በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የበዓሉ ተሳታፊዎች ደግሞ ይህ መግለጫ እስከሚዘጋጅበት ጊዜ ድረስ የደረሱበት አለመታወቅን ከሥፍራው ከተላለፉልን መረጃዎች ለማወቅ ችለናል። ይህን የሕወሐት ድርጊት የበለጠ አሳዛኝና እጅግ በጣም ዘግናኝ የሚያደርገው ደግሞ የእነዚህ ዜጎች ወንጀል በሕወሐት አረመኔያዊ አገዛዝ ሥር ታፍነን መማቀቅ ቢቃን ብለው ፍፁም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተቃዋሚቸውን ለመግለፅ መሞከራቸው ብቻ የመሆኑ እዉነታ ነው።

ይህ የጭካኔ እርምጃ የሕወሐት/ኢህአዴግ አገዛዝ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ባለው ንቅናቄና ጥላቻ መሠረት በማን አለብኝነት ፍትሃዊ ጥያቄ ባነሱ የአገራችን ሕዝቦች ሁሉ ላይ ያወጀውን ጦርነት ወደመተግበር መሸጋገርን የሚያሳይ ነው። ስለሆነም ይህን በሰላማዊዉ የአሮሞ ሕዝብ ላይ የተደረገ ለማመን የሚያስቸግር ግድያ በመግለጫ ብቻ ማዉገዝ በቂ እንዳልሆነ ይሰማናል። ለደረሰው የሰዉ ህይወት ጥፋት ብቸኛ ተጠያቂዉ የሕወሐት/ኢህአዴግ መንግሥት በመሆኑ መሪዎቹ ከተጠያቂነት እንደማያመልጡ ልናስምርበት እንወዳለን። ይህን ዓይነት ዘግናኝ እልቂት ለማስቀረት የሚቻለው የሕወሐት/ኢህአዴግን አገዛዝ በማስወገድ መሆኑ አያጠያይቅም። ይህን አገዛዝ ለማስወገድ ደግሞ በተቃዋሚው ጎራ ያለን ኃይሎች አንድ ላይ ሆነን ለነፃነት የሚደረገውን ትግል የበለጠ ማፋፋም ብሎም ጠንካራ አማራጭ ኃይል ሆነን በመገኘት በህዝባችን እየተካሄደ ያለውን ትግል ከግብ ማድረስ ይኖርብናል። በዚህ ረገድ ኦዲግ እና አርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ በጋራ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀምረናል። ይህ አሁን የደረሰው ዕልቂት ደግሞ የጀመርነውን የጋራ ትግል የበለጠ አጠናክረን እንድንቀጥል የሚያደርገን መሆኑን እናረጋግጣለን።

የተከበራችሁ ወገኖቻችን ሆይ፡-

የአሁኑ መስዋዕትነታችሁ በሕወሐት የሚመራውን ሥርዓት በተቀናጀ መልኩ ታግለን ለመጣል የጀመርነውን የጋራ ትግል በአስቸኳይ ወደ ሰፊ የአንድነት፣ የነፃነት፣ የዲሞክራሲና የፍትህ ታገዮች ህብረት በማሸጋገር ይህን የወንበዴዎች ቡድን በማስወገድ ነፃነት፣ ዲሞክራሲና ፍትህ የሰፈነበትን ሥርዓት በአገራችን ዕውን ለማድረግ የበለጠ ተግተን እንድንሠራ ያስገድደናል። ስለሆነም እስከዛሬ በሕይወትና በአካል የከፈላችሁትና እየከፈላችሁ ያላችሁት መስዋዕትነት ፍሬያማ እንዲሆን ለማድረግ ቆርጠን ተነስተናል። በዚህም ላይ ተመሥርተን የወያኔ የግፍ ድርጊቶች ገፊት ቀማሽ ለሆናችሁት ሕዝቦቻችንና በአገር ዉስጥም ሆነ ከአገር ዉጭ ላሉ የኢትዮጵያ የነፃነት፣ የዲሞክራሲና የፍትህ ታጋዮች የሚከተለውን ጥሪ ስናቀርብ ሁላችሁም የአሁኑ የሕወሐት አረመኔያዊ ድርጊት ከምን ጊዜዉም የተለየ መሆኑንና በሥርዓቱ ቁንጮዎች የታወጀብንን ግልፅ ጦርነት በቀላሉ የማንመለከተው መሆኑን ተረድታችሁ የየበኩላችሁን እንደምታደርጉ በመተማመን ነው።

1. ለኢትዮጵያ ሕዝቦች በሙሉ፡-

የሕወሐት/ኢህአዴግ መሪዎች ላለፉት ሃያ-አምስት ዓመታት አንተን ከሰዉነት ዉጭ አድርገው ለአስከሬ ችግር፣ ለሰቆቃ፣ ለሰደትና ለመፈናቀል ዳርገዉህ እነርሱ ግን ያንተን አንጡራ ሃብት በተለያዩ መንገድ በመዝረፍ ቅንጦት የተመለከት ኑሮ መኖር አልበቃ ብሏቸው ዛሬ ደግሞ ያወጁብህን ጦርነት በግልፅ መተግበር ጀምረዋል። ባለፉት 11 ወራት ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በአሮሚያ፣ በአማራ፣ በኮንሶ እና በሌሎችም የኢትዮጵያ ክልሎች ያለምንም ጥፋት በግፍ መገደላቸው ይታወሳል። በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ዉድ ልጆችህን በተለያዩ የአገሪቱ ክልሎች ዉስጥ እንደፋብሪካ አስፋፍተው በከፊታቸው የማሰቃያ ማዕከላት ዉስጥ አጉረው በታሪክ ከምናወቀው በናዚ ማህሪያ ቤቶች ይደረግ ከነበረው የማሰቃያ መንገድ በከፋ ሁኔታ ከማሰቃየትም አልፈው እሥር ቤቶችን በእሳት በማጋየት ሰዉን ያህል ክቡር ፍጡር አቃጥለው ሲገድሉ ታዝበናል። እነርሱ በሕዝብ ላይ ጦርነት ማወጃቸው እንዳለ ሆኖ አንተ ያነሳህባቸውን

የአልገዛም ባይነት ሰላማዊ የተቃወሞ ጥያቄ በትግራይ ሕዝብ ላይ ያነጣጠርከዉ በማስመሰል የሕዝብ-ለሕዝብ ፍጅት ለማስነሣት የወሸት ፕሮፓጋንዳ በሰፊዉ ነገተዋል። መስከረም 22 ቀን 2009 ቡሾፍቱ በሚገኘዉ ሆረ ኦርሰዲ ዓመታዊዉን የእሬቻ በዓል ለማክበር በተሰበሰበዉ የኦሮሞ ሕዝብ ላይ የፈፀሙት የግፍ ጭፍጨፋ ያወጁብህን ጦርነት ወደከፍተኛ ደረጃ እያሸጋገሩት መሆናቸዉን በገሃድ የሚያሳይ ነዉ። የሕወሐት/ኢህአዴግ መሪዎች ይህን አርምጃ የወሰዱት የአንተ በልበ-ሙሉነት የአልገዛም ባይነት ትግልህን አጠናክረህ መቀጠል ተስፋ አሰቆርጧቸዉ እንደሆነ አያጠራጥርም። ይህ የቡሾፍቱ ጭፍጨፋ በቀላሉ ከታለፈ እነዚህ ተስፋ የቆረጡ የወያኔ መሪዎች ተመሳሳይ ጭፍጨፋዎችን በሌላዉም ሕዝብ ላይ የማይደግሙበትና አንተን ፀጥ ለጥ አድርጎ ለመግዛት የሚያስችላቸዉን አርምጃ አጠናክረዉ የማይቀጥሉበት ምክንያት አይኖርም። ስለሆነም የእኔ ነዉ ብለህ የምትቀበለዉን በነፃነት፣ በዲሞክራሲ፣ በፍትህ እና በእኩልነት ላይ የተመሠረተ መንግሥት እስከታቋቋም ድረስ የጀመርከዉን ሰላማዊ የተቃወሞ ትግል ለአፍታ እንኳን ሳታቋርጥ እርስ በእርስህ ተባብረህና ተረዳድተህ የበለጠ አጠናክረህ ቀጥል እያልን ጥሪ ስናቀርብልህ ምንጊዜም ከጎንህ መሆናችንን እያረጋገጥን ነዉ።

2. በአገር ዉስጥም ሆነ ከአገር ዉጭ በመንቀሳቀስ ላይ ለሆናችሁ የወያኔ ተቃዋሚ ኃይሎች በሙሉ፡-

ከመቼዉም ጊዜ በላይ ዛሬ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የእኛን የተባበረ ኃይልና ያለምንም ቅድመ-ሁኔታ አብረን መቆም ከሚፈልጉበት ወሳኝ ወቅት ላይ ደርሰናል። ስለሆነም የኢትዮጵያን ሕዝቦች የነፃነት፣ የዲሞክራሲ፣ የእኩልነትና የፍትህ ጥማት ከሁሉም የፖለቲካ አመለካከት ልዩነቶቻችን አስበልጠን ማየት ይኖርብናል። አገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታና በሕዝባችን ላይ እየተፈፀሙ ያሉት የግፍ ድርጊቶች እልባት ካላገኘንላቸዉ እንታገልለታለን የምንለዉ ሕዝብ ህልዉናም ሆነ ከወያኔ ነፃ እናደርጋታለን የምንላት የጋራ አገራችን እንደ አገር መቀጠል ጥያቄ ዉስጥ ሊገቡ እንደሚችሉ ማወቅ ይኖርብናል። ይህ እንዳይሆን ጥቃቅን ልዩነቶቻችንን ወደጎን በመተዉ ለትልቁ የአገርና የህዝብ ጉዳይ ቅድሚያ ሰጥተን የየበኩላችንን ድርሻ መወጣት ጊዜ የማይሰጠዉ ጉዳይ መሆኑን ልናስምርበት እንወዳለን። ስለዚህ እንደ የፖለቲካ ኃይሎች ተደራጅተን የምንንቀሳቀስ ወገኖች ሁሉ ሕወሐት የከለለልንን “በአገር ዉስጥ በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ” እና “ከአገር ዉጭ ያሉ” ወይም “ህጋዊ የሆኑ እና ያልሆኑ” የሚለዉን የሕወሐት ከፋፋይ ሴራ ወደጎን ትተን ተቀራርበን በመሥራት ይህን ፈታኝ ወቅት ማለፍ የማንችል ከሆነ በታሪክ ፊት ተጠያቂ ከመሆን የማንድን መሆኑን ለአፍታ እንኳን መዘንጋት የለብንም። ስለሆነም በአንድነት መንፈስ እየተዋደቀ ያለዉ ሕዝባችን ከምንም በላይ የሚፈልገዉንና በተለያዩ መንገዶች እየጠየቀ ያለዉን የተማከለ የፖለቲካ አመራር መስጠት የሚያስችለንን ሰፊ መሠረት ያለዉ ትብብር ለመመሥረት የጀመርነዉን ጉዞ እንድናፋጥንና ወደ የጋራ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በአስቸኳይ እንድንገባ ልባዊ ጥሪያችንን በድጋሚ እናቀርብላችኋለን።

ፍትህና ነፃነት ለሁሉም ሕዝቦች!!

የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዲግ) እና የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ

መስከረም 2009 ዓ. ም.